




(imageless edition)

- ✍ Ursula Nafula
- 🔗 Jesse Pietersen
- 📄 Mezemir Girma
- 🗣 Amharic
- 📖 Level 2




ካላፎ ከኣጻፋት ጋር ትነጋገራለች

Storybooks Canada
storybookscanada.ca
ካላፎ ከኣጻፋት ጋር ትነጋገራለች




Written by: Ursula Nafula
 Illustrated by: Jesse Pietersen
 Translated by: Mezemir Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.




This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>




ይቺ ካላይ ነች። ዕድሜዋ 7 ዓመት ነው። የሰሟ
ትርጉም በቋንቋዋ በሉቡኩሱ <<ጥሩዋ ልጅ>>
ማለት ነው።


፡፡ቋህቀህቀ

<<ረሠህ ረቋጋህቀጋህ ህህህህህ ሐሀ ህረብ ቁህቀ
ኃዘ ረህቀጋህቀ ተረሂ ቦህህሂ>> ፡፡ቋህግረርረቀ ጎር
ኃዘ ረህቀጋህቀ ህረሂህ ሐረቀህ ቅህቁረሂህ ጆህህ






ካላይ ወደ ትምህርት ቤት ትሄዳለች።
 በመንገዷም ላይ ከሳፍ ጋር ታወራለች። <<እባክህ
 ሳር አረንጓዴነትህን ግፋብት እንጂ እንዳትደርቅ።>>





<<የብርቱካኑ ፍሬዎች ገና አልበሰሉም>> ካላይ
 አለች። <<ነገ እመለስና አይሃለሁ የብርቱካን ዛፍ>>
 አለች ካላይ። <<ምናልባት ያኔ የበሰሉ የብርቱካን
 ፍሬዎች አዘጋጅተህ ትጠብቀኝ ይሆናል!>>

<<::ህግቀ ሰብቋህህግ
ብቋርገኛሰ ጽህ ግረጸ ሠረህ ቋህህህ
ብቋህህህ>> ::ቋሽ ቋህህ ሰቋህህ ገኛጽ ጽህህ




::ወቋቀጽህ ጽህህ ህቋህ <<ገጽህህህህህ ገረ
ብቋጽጽ ሰቋጽህ>> ::ወቋህህ ቋህ ሰቋጽህ
ህህህህህ ጽህ ጽህ ጽህ ጽህህህህ ጽህህ





በትምህርት ቤት ግቢ ካለው ዛፍ ጋርም ካላይ ትነጋገራለች። <<እባክህ አንተ ዛፍ ከጥላው ስር ቁጭ ብለን እንድናነብ ትላልቅ ቅርንጫፎችን አብቅልልን።>>



ካላይ በትምህርት ቤቷ ዙሪያ ካለው ቁጥቋጦም ጋር ታወራለች። <<ጠንካራ ሆናችሁ እደገ፤ መጥፎ ሰዎች እንዳያልፉ አግዷቸው።>>